



Thomas Jefferson Middle School

IB MYP ዲሴምበር በራሪ ጽሑፍ

ራሳችንን፣ የወደፊት ሕይወታችንን እና ዓለማችንን ለማወቅ እና ለማሻሻል በሀብረት መማር።



የወሩ የተማሪ መገለጫ ባህርይ፡ ዕውቀት ያለው/ያላት


ሁሉም ትምህርት እውቀትን መመርመር ያካትታል። በትምህርቶች ሁሉ የሚተገበሩ ቁልፍ ፅንሰ ሀሳቦችን እንመራለን። በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጠቀሜታ ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ እንሳተፋለን። ምርጥ ዕውቀት ያላቸው ተማሪዎቻችን የሚከተሉት ናቸው፡



- Λ Dolphins - Lizi Papinashvili፣ Λ Dragons - Matthew Abramson፣ Λ Eagles - Mariam McClure-Simonyan፣ Λ Gators - Ryan Cohen፣ Λ Monarch - Kennedi Carter፣ Λ Owl - Alaina Setzo፣ Λ Penguins - Kimber Shaw፣ Λ Phoenix - Yassir Erami፣ እና Λ Stingrays - Charles Scott ናቸው።

የግል ጥናትና የትምህርት ቤት መሻሻል

የጅፈርሰን IB MYP ግምገማ ራስን ማጥናታችንን እንቀጥላለን ። ለዚህም ጥናት ዜና አለን፡ ተማሪዎቻችን እራሳቸውን በበርካታ የ IB MYP አሰራሮች “የላቅን” ወይም “በማሳየት ላይ ያለን” አድርገው ይቆጥራሉ። በተለይም ጥናት ከተካሄደባቸው 525 ተማሪዎች ውስጥ 80.5% የሚሆኑት መማር-ማስተማር እንደ አሳሳቢዎች እና ጠያቂዎች እንደሚያሳትፋቸው ይስማማሉ (በቀኝ በኩል የተመለከተው ሰማያዊ = “የላቅ” ቀይ = “በማሳየት ላይ ያለ” ብርቱካናማ = “በአድገት ላይ ያለ” አረንጓዴ = “በቅ እያለ ያለ”)። መምህራን እና ወላጆች የዳሰሰ ጥናቱ የሚካሄደባቸው ይሆናል።



በምዘና ላይ የሚሰጥ ስልጠና



የግምገማ ልምዶቻችን ወጥ፣ ግልጽ እና ፍትሃዊ መሆናቸውን ለማረጋገጥ መስፈርትን መሰረት ባደረገ የነጥብ አሰጣጥ ወደፊት እየተጓዘን ነው። ይህንን ለማድረግ ለሠራተኞች ስልጠና እና ለወላጆች የመረጃ መስጫ ክፍሊዜዎችን እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ 5 መምህራን በ Norfolk ወደ MYP የምዘና ስልጠና ገብተዋል፤ ሌላኛው በ Vancouver ወደሚሰጥ የምዘና ስልጠና ሄዷል፤ 5 አስተዳዳሪዎች እና አስተማሪዎች በ South Carolina ውስጥ ለሥልጠና የተመዘገቡ ሲሆን በ Maryland ውስጥ ሁለት ተጨማሪ የሥልጠና ክፍሊዜዎች ጥር ውስጥ ይሰጣሉ። ጃንዋሪ 21፣ በ 6pm ላይ በቤተ-መጻሕፍቱ ውስጥ የወላጅ ምዘና አውደ ጥናት አለን። በሁለተኛው ሴሚናር ውስጥ ሁሉም መምህራን ማሳያ ደረጃን-መሠረት ያደረገ የውጤት ደብተር እንዲኖራቸው ማድረግ ዓላማችን ነው። ምንጭ፡ twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20

የ MYP መማሪያ ክፍሎች እና እውነተኛ ምዘናዎች

የቋንቋ እና ሥነጽሑፍ 3ኛ ዓመት መምህራኖቻችን በቅርቡ በፍልሰት ላይ ያለውን ክፍላቸውን አጠናቀዋል። የ8ኛ ክፍል ተማሪዎቻችን ስለ ፍልሰት አሳማኝ እና አስገራሚ ትረካዎችን ጽፈዋል። ተማሪዎች ግጥም፣ ግራፊክ ልብ-ወለድ መጻፍ፣ ወይም ለፎቶግራፎች ዝርዝር መግለጫ ፅሁፎችን መጻፍ ወይም በክፍል ውስጥ ስላነበቧቸው እና ስለተነተኛቸው ጽሁፎች ሥነ-ፅሁፋዊ ትችቶችን መጻፍ ይችላሉ። ከዚህ በላይ በምስሉ ላይ እንደተመለከተው አንድ ተማሪ አንድ ወጣት ቤተሰብ ወደ አሜሪካ ሲፈልስ ስላጋጠመው መጥፎ ገዛ የሚገልፅ ታሪክ የመረጠው ነው። ይህ ፕሮጀክት መስፈርት Aን በመጠቀም ተገምግሟል፡ ትንታኔ እና መስፈርት C፡ ጽሑፍን በማዘጋጀት ላይ። ፎቶ ከ Ms. Madhi ክፍል።



የማኅበረሰብ ፕሮጀክት

የማኅበረሰብ ፕሮጀክት ሁለተኛው ህጋዊ ዎች ዝውውራችንን በማጠናቀቅ ላይ ነን። እስካሁን ድረስ የተመረጠው በጣም ታዋቂው ርዕሰ ጉዳይ እንስሳትን መርዳት ነበር። መጠለያዎችን ለመደገፍ የዳቦ ሽያጮችን በማካሄድ እንስሳትን የሚረዱ ተማሪዎች አሉ። ሆኖም በአርሊንግተን እንስሳትን መርዳት ተማሪዎቻችን ሊያከናውኑት የተነሱት ብቸኛው ዓላማ አይደለም። ተማሪዎች በዓለም ዙሪያ ሊጠፉ በተቃረኑ ዝርያዎች ላይ ከአራንጉታኖች አስከ ቀይ ፓንዳዎች ድረስ ትኩረት ያደርጋሉ። ልጆቻችን እነዚህ እንስሳት ስለሚገጥሟቸው አደጋዎች ያላቸውን ግንዛቤ በማሳደግ ላይ ናቸው። እንዲሁም ትልልቅ የተማሪ ቡድኖች ቤት አልባዎችን በመርዳት እና የአለም መቀት መጨመርን በመቆጣጠር ላይ እንደገና አተኩረዋል። ሌላኛው የተማሪ ቡድን በማጠናከሪያ ትምህርት ላይ ያተኮረ ነው እናም አንዳንድ ተማሪዎቻችን በ Fleet የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት የማጠናከሪያ ትምህርት በመስጠት ላይ ናቸው።

የአገልግሎት ትምህርት

NJHS በኖቬምበር 22 እና በዲሴምበር 14 መካከል ዓመታዊ የታሽገ ምግብ ማሰባሰብ አካሄደዋል። በሁሉም የክፍል ደረጃዎች ያሉ ተማሪዎች ለ TA መምህራኖቻቸው ገቢ የሚደረጉ የጣሳ ምግቦችን ሰብስበዋል። የምግብ ልገሳዎቹ በ Doorways for Women (የቤት ውስጥ ጥቃት መጠለያ) እና በአርሊንግተን የምግብ ድጋፍ ማእከል (ለተቸገሩ ቤተሰቦች ምግብ) መካከል ተከፋፍለዋል። በ Ms. Kramer የሚመሩ አስር ተማሪዎች ሁሉንም ልገሳዎች በመሰብሰብ አግዘዋል።



የክረምት ስብሰባዎች

የመዚቃ ሥነ-ጥበባት ተማሪዎቻችን ተከታታይ የበዓል ኮንሰርቶችን ሲያከናውኑ ቆይተዋል። በዲሴምበር 11 ሁሉም ተማሪዎች የመዘምራን ቡድኖችን፣ የመዚቃ ቡድኖችን እና የባንድ ትርኢቶችን እንዲሰሙ የተስተካከለ መርገግብር ነበረን። በዲሴምበር 17፣ 7pm ላይ ተማሪዎች ለማህበረሰቡ ያላቸውን ተሰጥኦ ያሳዩበት የመዘምራን ኮንሰርት ዝግጅት ነበረን። ምንጭ፡ twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20



መጨ ቀናት/የአገልግሎት ፍላጎቶች

- ዘወትር ማክሰኞ 5pm ላይ በ Phoenix Bikes ብስክሌቶች ጥገና ላይ በበጎ ፈቃድ መካፈል፡ 909 S. Dinwiddie St ([መሉ ዝርዝርን እዚህ ያግኙ](https://www.tbikes.com/))
- ዘወትር ረቡዕ 6:30pm በ AFAC የዶሮ ስጋን በመጠቀሻ በበጎ ፈቃድ መካፈል፡ 2708 S. Nelson St, ([መሉ ዝርዝርን እዚህ ያግኙ](https://www.afac.org/))
- ዘወትር ሐሙስ ከትምህርት ሰዓት በኋላ ለ Jefferson የአካባቢ ክብብ Mr. Malinoskyን በክፍል ቁጥር 264 ይቀላቀላሉ